

አድልዎ ያለማድረግ የሚገልጽ ቃል



የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች (SPS) ለሁሉም እኩል እና ርትዓዊ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል። እንዲሁም በሁሉም ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ላይ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ዕድሜ፣ የትውልድ አገር፣ ሃብት እና ገንዘብ፣ ስንክልና፣ ጾታዊ ዝንባሌ ማለት የሆነ ሰው የሚጠራበት ጾታ ወይም መለያ፣ እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ አካላዊ ቅርጽ፣ የሆነ የአእምሮ ወይም የአካል ስንክልና ወይም በክብር የተሸኙ ወታደሮች እና አርበኝነት፣ ወታደር መሆን ወይም የሰለጠነ መሪ ውሻ ወይም ሌላ እንስሳ በመጠቀም ልዩነት ሳያደርግ ለሁሉም ሰው እኩል ዕድል ይሰጣል። SPS ለሁሉም የተመደቡለት ወይም ተወክለው የመጡ እንደ ቦይ ስካውት እና ሌሎች የወጣቶች ማህበራት እኩል ዕድል ይሰጣል።

መለያትዎ ምንድን ነው?

ልዩነት ማድረግ ማለት አንድ ሰው ወይም ቡድን ላይ የአንድ የተወሰነ ቡድን ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ተብሎ የሚታወቅ ላይ ፍትሃዊ ያልሆነ ወይም ሕጋዊ ያልሆነ አያያዝ ማድረግ ማለት ነው። ልዩነት ማድረግ ማለት አንድን ሰው ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ስለሆነ ልዩ አያያዝ መያዝ ወይም አንድን ሰው ከአንድ ፕሮግራም፣ ሰርቪስ ወይም እንቅስቃሴ መከልከል ወይም ስንክልና ላለው ሰው በቂ አገልግሎት አለመቅረብ ሊያጠቃልል ይችላል። ልዩነት ላይ የተመረኮሰ ጥቃት ማለት የተወሰነ ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ላይ የቃላት ወይም አካላዊ ጥቃት ማድረግ ማለት ነው።

የተጠበቀ የማህበረሰብ ክፍል?

ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ማለት የጋራ የሆነ ባህሪያትን የሚካፈሉ የተወሰኑ የማህበረሰቡ አባላት ሆነው ከሆነ ዓይነት ልዩነት እና ጥቃት በፌዴራል፣ ስቴት ወይም የከባቢ ሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸው ናቸው። ጥበቃ የሚደረግላቸው መደቦች ሲያትል ፓብሊክስ ስኩልስ ውስጥ እላይ “ያለመለያየት የሚገልጽ ቃል” የሚለው አንቀጽ ላይ የሰፈሩትን ማለት አንድ ጾታ፣ ዘር ወዘተ... ያጠቃልላል።

ልዩነት በሚያጋጥመኝ ጊዜ ቅሬታዎን እንዴት ማቅረብ እችላለሁ?

ትምህርት ቤት ውስጥ እኔ ላይ ወይም ልጄ ላይ ልዩነት ተፈጽሟል ወይም ልዩነት ላይ የተመረኮሰ ጥቃት ካጋጠማችሁ፤ ሕጋዊ ቅሬታ የማቅረብ መብት አልዎም። የትምህርት ክልሉን ልዩነትን የሚመለከት ቅሬታ አቀራረብ ቅደም ተከተል ምሉ ቅጂ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ወደ ተማሪዎች ሲቪል ራይት ጽ/ቤት በሚከተለ ስለክ (206) 252-0367 መደወል ወይም ኢሜል OSCR@seattleschools.org በመጽፍ ወይም በአካል መጠየቅ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ኢንተርኔት ላይ http://www.seattleschools.org/UserFiles/Servers/Server_543/File/District/Departments/School%20Board/Procedures/Series%203000/3210SP.B.pdf ይገኛል።

የቅሬታ ደብዳቤ ከመጻፋችሁ በፊት ከልጃችሁ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ወይም የሲያትል ፓብሊክስ ስኩልስ ቅሬታ ሰሜ ባለስልጣን (አምብዱስ ፐርሶን) በስልክ ቁጥር (206) 252-0529 በመደወል ስለጉዳዩ ልትወያዩበት ይገባል። ይህ ጉዳይችሁን ቶሎ ለመፍታት ያስችላል።

የሲያትል ፓብሊክስ ስኩልስ የሲቪል ራይት ጽ/ቤት የተማሪዎች፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች እና የማህበረሰቡ አባልት ሲያትል ፓብሊክስ ስኩልስ ውስጥ ያጋጠመ ልዩነት በሚመለከት ጥያቄ ወይም ቅሬት ካለ እንዲሰማ የተመደበ አካል ነው። በሚቀጥለው አድራሻ ልታገኙን ትችላላችሁ፤ የስልክ ቁጥር፡ 206-252-0306 ወይ ኢሜል oscr@seattleschools.org ወይም ብፖስታ Seattle Public Schools, MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166. በተጨማሪ የሚከተሉትን ማነጋገር ትችላላችሁ፤

- ጾታዊ ልዩነትን እና በደል በሚመለከት የታይትል IX አወሃሃጅ የስልክ ቁጥር፡ 206-252-0367 ወይም በኢሜል Title.IX@seattleschools.org
- በስንክልናቸው ምክንያት ልዩነት ያሚያጋጥማቸው ADA/የሴክሽን 504 ቅሬታ አወሃሃጅ የስልክ ቁጥር 206-252-0178 ወይ ኢሜል accessibility@seattleschools.org

ስክልና ስላቸው ተማሪዎች ስለሚሰጥ አገልግሎ ወይም ስለሚደረግ ልዩነት ጾታዊ በደልን ጨምሮ በሰራተኞች በኩል የሚነሳ ቅሬታ፡ የትምህርት ክልሉ ረዳት ሁማን ሪሶርስስ፡ Seattle Public Schools, Mailstop 33-157, PO Box 34165, Seattle WA, 98124-1166 ወይም (206) 252-0024 ወይም hreeoc@seattleschools.org.

ኢድልዎን በሚመለከት ቅሬታ አቀራረብ ቅደም ተከተል



እርምጃ 1: ለትምህርት ክልሉ የሚቀርብ ቅሬታ

አብዛኛው ጊዜ ቅሬታው ልዩነቱ ባጋጠመ በአንድ ዓመት ውስጥ በጽሑፍ መቅረብ አለበት። ቅሬታው በጽሑፍ መሆን አለበት። ይህ ቅሬታ ደብዳቤው ምን እንደጋጠመ መግለጽ እና ለምን ይህ ሁኔታ ኢድልዎ ነው ብለው እንደሚያምኑ መግለጽ አለበት። በተጨማሪ የትምህርት ክልሉ ምን ዓይነት ውሳኔ ቢወስድ ቅሬታችሁን ይመልሳል ብላችሁ እንደምታምኑ ብትገልጹ ጥሩ ነው። አንዳንድ ቅሬታው ማንነታችሁን የሚገልጽ እና ጉዳዩ እንዲመረመር መፍቀዳችሁን የሚገልጽ ፊማችሁ ያለው መፍቀጃ ፎርም ከሌለው ጉደሎ ምግብ አገልግሎት ታስቦ ይህን እስኪታሟሉ ጉዳዩ አይታይም። ቅሬታችሁ በደብዳቤ፣ በኢሜል ወይም በአካል ወደ የሆነ ትምህርት ክልሉ ወይም የትምህርት ቤት አስተዳዳሪ፣ የተማሪዎች የሲቪል ራይት ጽ/ቤት ወይም ሁማን ሪሶርስ መላክ ይቻላል።

የትምህርት ክልሉ የጽሑፍ ቅሬታችሁ እንደደረሰው፣ ኢድልዎን በሚመለከት ቅሬታ እንዴት ማቅረብ እንዳለባችሁ የሚጠቁም የቅሬታ አቀራረብ ቅደም ተከተል ጽሑፍ ይላክላችኋል። የሲቪል ራይት ጽ/ቤት ወይም ሁማን ሪሶርስ ጽ/ቤት የትምህርት ክልሉ ጉዳዩን የሚመለከት ፈጣን እና ጥልቅ ምርመራ ማካሄዱን ያጠራራ። ጉዳዩ ያለ ምርመራ እንዲፈታ መስማማት ትችላላችሁ።

ይግባኛችሁን ከተቀበለበት ጊዜ ባሉት 30 የካላንደር ቀናት ውስጥ እናንተ ሌላ የቀጠሮ ቀን ሃሳብ ካላቀረባችሁ ወይም ልዩ ሁኔታ አጋጥሟችሁ ጊዜው እንዲራዘምላችሁ ካልጠየቃችሁ በስተቀ የትምህርት ክልሉ ጉዳዩን በተመለከት መልስ ይሰጣችኋል። ጉዳዩ በሚሰማበት ጊዜ መስክሮች እና ሌላ ይግባኙን የሚመለከት መረጃ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ቅሬታውን መስማት ከ30 የካላንደር ቀናት በላይ ከወሰደ፣ ምልሱ ለምን ጊዜ እንደወሰደ የሚገጽ የጽሑፍ መግለጫ ይደርሳችኋል።

የትምህርት ክልሉ ለቅሬታችሁ መልስ በሚሰጥበት ወቅት መልሱ የግድ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፤

1. የምርመራው ውጤት አጠቃላይ ይዘት፤
2. የትምህርት ክልሉ ከቅሬታው ጋር የተሳሰረ ማሟላት የነበረበት የሲቪል ራይት ሕግ ማሟላቱን ወይ አለ ማሟላቱን መግለጫ፤
3. የይግባኝ መብታችሁ መብት መጠቀም እና የት እና ወደ ማን ይግባኛችሁን መላክ እንዳለባችሁ፤ እና
4. የተፈጸመውን በደል ለማረም መወሰድ ያለብት እርምጃ።

እርምጃ 2: ለትምህርት ክልሉ ይግባኝ ማለት

በትምህርት ክልሉ ውሳኔ ካልረካችሁ ወደ ትምህርት ክልሉ የትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ትችላላችሁ። ከትምህርት ክልሉ ቅሬታችሁን የሚመለከት የደብዳቤ ውሳኔ በደረሳችሁ ባሉት 10 የካላንደር ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ወደ ትምህርት ቦርድ ጸሃፊ ይግባኝ ማለት ትችላላችሁ።

ይግባኛችሁን ከተቀበለበት ጊዜ ባሉት 20 የካላንደር ቀናት ውስጥ እናንተ ሌላ የቀጠሮ ቀን ሃሳብ ካላቀረባችሁ የትምህርት ቦርድ ጉዳዩን ለመስማት ቀጠሮ ያስይዛል። ጉዳዩ በሚሰማበት ጊዜ መስክሮች እና ሌላ ይግባኙን የሚመለከት መረጃ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ።

ይግባኛችሁን ከተቀበለ ባሉት 30 የካላንደር ቀናት ውስጥ የትምህርት ቦርድ የጽሑፍ ውሳኔ ይልክላችኋል። የትምህርት ቦርድ ውሳኔ ወደ OSPI ቅሬታችሁን እንዴት ማቅረብ እንዳለባችሁ መመሪያ ያጠቃልላል።

Step 3: ለህዝብ ትምህርት ጠቅላይ አዛዥ (OSPI) ቅሬታ ማቅረብ

በትምህርት ክልሉ የይግባኝ ውሳኔ ካልተሰማማችሁ፣ ወደ የህዝብ ትምህርት ጠቅላይ አዛዥ (አፊስ ኦፍ ስፐርኢንተንዳንት ኦፍ ፓብሊክ ኢንስትራክሽን (OSPI) ቅሬታ ማቅረብ ትችላላችሁ። ወደ OSPI የሚቀርበው ቅሬታ የትምህርት ክልሉ ይግባኝ ሰሚ ውሳኔ በደረሳችሁ በ20 የካላንደር ቀናት ውስጥ መጻፍ አለበት። ቅሬታችሁን ወደ OSPI በኢሜል፣ Equity@k12.wa.us፣ በፋክስ፣ (360) 664-2967 ወይም በደብዳቤ፣ OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200.